

የተስፋይቱ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች ሆይ!

ለቀደሙት የተባለውን ስምታችኋል.....ይህም ተፅፏልና!

ለምትበልጠው ፀጋ ቅኑ። እኔም ዳግመኛ እጅግ የበለጠ ሌላ ጎዳና አሳያችኋለሁ፤ በሰዎች ሁሉ ቋንቋና በመላእክት ቋንቋ ብናገር፤ ትንቢትም ብናገር፤ የተሰወረውን ሁሉና የጥበብን ሥራ ሁሉ ባውቅ፤ ተራራም እስካፈልሰ ድረስ ሃይማኖት ቢኖረኝ፤ ያለኝንም ሁሉ ለድሆች ባበላ፤ ዳግመኛም ሥጋዬን ለእሳት ቃጠሎ ብሰጥ፤ **ፍቅር ከሌለኝ የተጠቀምሁት የለም።** ፍቅር ያለው ሰው ሩህሩህ ትዕግስተኛም ነውና። በፍቅር መልካም የሆነ (ፍፁም የሆነ) አይቀናም። ችልም አይልም፤ አይታባይምም። የሚያሳፍር ነገርም አያመጣም። ለብቻው ተድላን አይሻም። አይበሳጭም። ክፉም አያሰብም። በግፍፅ ደስ አይለውም። በዕውነት ግን ደስ ይለዋል። በሁሉ ይታገሳል። በሁሉም ይታመናል። **ጸንተውም የሚኖሩ ሃይማኖት፤ ተስፋ፤ ፍቅር ናቸው። ከሁሉም ፍቅር ይበልጣል።** (1 ቆሮ፤ 12፤ 31። 13፤ 1 - 13)

እናንተ የተስፋይቱ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች ሆይ! እነሆ ሁሉም እንደየእምነቱ አምላኩን እያመሰገነ ለምዕተ ዓመታት በህላም የኖረባት ኢትዮጵያ ስለምን ልጆቿ በዚህ ዘመን በሃይማኖቶች ጣልቃ ገቦች ሳቢያ ጸንተው የኖሩ ሃይማኖቶች (አርቶዶክስ ተዋህዶ ደግሞም እስልምና) አማኒዎቻቸውን ከፋፍለው ይታመሳሉ? ይጣላሉ? ይጠላላሉ?

ስለምንስ የተስፋይቱ ምድር ልጆች በዚህ ዘመን ፍፁም ተስፋ አጡ? ስለምንስ በለምለሚቷ ሀገራቸው በምድረ በዳ እንደተጣለ ግዙፍ ተስፋ የራቃቸው፤ ጨለማ የዋጣቸው ሊሆኑ ቻሉ?

ስለምንስ ከኢትዮጵያ ልጆች መኻል ፍቅር ራቀ? ስለምንስ በዚህ ዘመን የባንዲራ የሀገር የወገን ፍቅር ፤ ለጎጥ ለዘረኝነት ለከፍፍልና ለቁም በቀል ምርኮ አደረ? ስለምንስ ወንድም በወንድሙ፤ እህትም በእህቷ ላይ ተነሱ? ስለምንስ አብናቶችና (አባት እናቶችና) ታሪክ ተዋረዱ? ሰማዕታት ተወገዙ? ስለምንስ ኢትዮጵያዊነት አሳፋሪ፤ ጎጠኝነት/ዘረኝነት አስከባሪ ሊሆን ቻለ?

የተስፋይቱ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች ሆይ!.....ነብር ችግርጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ መልኩን ይቀይር ዘንድ ይቻለዋልን? (ኤር 13፤23)

እናንተ የተስፋይቱ ምድር ልጆች ሆይ! የነብር መልኩ ችግርጉርጉርነቱ እንደሆነ፤ የኢትዮጵያዊነት መልኩ ዕምነት፤ ተስፋ፤ ፍቅር መሆናቸውን ትኩዱ ዘንድ ይቻላችኋልን? እንግዲህስ ስለምን ኢትዮጵያዊነት መልካችሁን - ዕምነት፤ ተስፋ፤ ፍቅር - ሊያሳጧችሁ ለታባይት የክፉ ዘመን ሰዎች ሀሞታችሁ ፈሰሰ? ከንዳችሁስ ዛለ?

ለቀደሙት እንደተነገረ ስምታችኋል። እንዲህ ተፅፏልና! **ፍርድ ሞልቶባት የነበረ የታመነችይቱ ከተማ ጋለሞታ ሆነች! ጽድቅ አድርባት ነበር፤ አሁን ግን ገዳዮች አሉባት። ብርሻ ወደ ዝገት ተለወጠ። የወይን ጠጅሽ ከውሃ ጋር ተደባለቀ። አለቆችሽ አመፀኞችና የሴቦች ባልንጀሮች ሆኑ፤ ሁሉ ገብ ይወድዳሉ። ዋጋም ለማግኘት ይሮጣሉ። ለድሃ አደጉ አይፈርዱም፤ የመበለቲቱም ሙግት ወደ እነርሱ አይደርስም።** (ኢሳይ 56፤ 1. 21 -23)

እነሆ በዚህ ዘመን ደግሞ ይህ ቃል በተስፋይቱ ሀገር በኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ በተቀመጡ አመፀኞች ህወሃታውያን ገዢዎች እየተፈፀመ አይደለምን? እነሆስ በዚህች ሀገር ላይ የግፍ ሽክናው ሞልቶ ይፈስ የለምን? እንግዲህስ ግፉ አይበቃምን?

ዕውነት ዕውነት እላችኋለሁ!ኢትዮጵያዊን /ሰውን/ በአምሳሌ ፈጥራዋለሁና፤ የዕምነት የተስፋ የፍቅር መንበሬም ቅድስቲቱ ምድር ኢትዮጵያ ናትና...በህዝቤና በመንበሬ ላይ የአመፀ ሰይፋቸውን ላነሱ ሁሉ ወየላቸው!! ወዩ! የተሸከመውን የግፍ ቀንበር ለመጣል ህዝቤ እጅ ለእጅ ተያይዞ የተነሳ ዕለት!.....

ለቀደሙት እንደተነገረ፤ እናንተም የተስፋይቱ ምድር ልጆች እንግዲህ ስሙ!! እንደየእምነቶቻችሁ ፀንታችሁ፤ ዛሬን ለነገ ተስፋ ሰንቃችሁ፤ በዘርና በጎጥ ሳይሆን በፍቅር አንድ ህዝብ አንድ አካል አንድ ልብ ሆናችሁ፤ እነሆ ኢትዮጵያዊ መልካችሁን ሊያጠፉ በተነሱ የክፉ ዘመን ገዢዎቻችሁ ሁሉ ላይ ተነሱ! ታሸንፉማላችሁ!

እናንተ የኢትዮጵያ ልጆች ኢትዮጵያውያን ሆይ! ዕውነት ዕውነት እላችኋለሁ፤ የእናንተና የሀገራችሁ ህልውና፤ በዚህ ዘመን ከገደል አፋፍ ደርሷልና፤ እርዳኝ እረዳችኋለሁ! እንግዲህስ የፈሰሰ ሀሞታችሁ ይኸምጥጥ! የዛለ ከንዳችሁ ይነሳ! ያዘመመ ዕምነታችሁ ይቅና! ያቆመ ልባችሁ በፍቅር ይሙላ! የራቃችሁ ተስፋ ይቅረብ! **ከፍቅር ጠላት ከጎጥ ዘር ደዌ ትፈውሱ ዘንድ!!!** ቃሌ ይህቺ ናትና!..... {እነሆ ንገር የተባልኩትን ተናግራለሁ። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይስማ!!} (መስፍን ማሞ ተሰማ፤ ሲድኔ አውስትራሊያ፤ በ23ኛው የህወሃት/ኢህአዴግ ዘመን ግንቦት 2006/2014 - mmtessema@gmail.com)